


ሃይሉ ሻውል አስራትን የተካ አምበሳ! ጌታቸው ረዳ ኢትዮ ሰማይ አዘጋጅ (Editor Ethio Semay)



የኢትዮጵያ ሰማይ በኢንጅነር ሃይሉ ሻውል ከዚህ ዓለም በሞት መለየት የተሰማውን ጥልቅ ሃዘኑን ይገልጻል። ፈጣሪ ለቤተሰብና ለውዳጆቻቸው ምጽናናትን እንዲሰጥ ጸሎቱን ያቀርባል። ከኦሮሞና ከአማራ ቤተሰብ የተገኘው ሃይሉ ሻውል አስራት ወልደየስን የተካ ባለ ግርማ አምበሳ ነበር። ወያኔ፤ ተገንጣይና ጠባብ ቡድኖች የሃይሉ ሻውልን ርቱእ እንደባት እና የፖለቲካ ክርክር እጅግ ያርበደቡዳቸው እንደነበር በዩቲብ፤ በጽሑፍና በቴሌቪዥን እንዲሁም በራዲዮ ቃለ መጠይቆች የሰፈሩ ማሕደሮች ህያው ምስክሮች ናቸው።



ኢንጅነር ሃይሉ ሻውል

እንደሚታወሰው ‘በፋሺስቱ የትግራይ ወያኔ ቡድን’ መሰሪ ዐቅድ ታላላቅ ያገሪቱ ባሕርዛፎች እንዲቆረጡ መጋዝ ከተሳለላቸው መካከል አንዱ ሃይሉ ሻውል ነበሩ። “በፋሺስታዊ ጣሊያናዊ” ባሕሪ የሚመራው “ወያኔ ትግራይ” ወደ መሃል ኢትዮጵያ ሲገባ፤ ሰንደቃላምን፤ አማራን እና ተዋህዶ ክርስትናን ለማጥፋት በነዚህ እስቶች ላይ ጥላቻ ያሳደሩ አክራሪ ሃይላትን በማሰባሰብ ከፍተኛ የሆነ ዘለፋና የነገድ ጽዳት ወንጀል ሲፈጽም፤ ፕሮፌሰር አስራት እና ሃይሉ ሻውል ግምባር ቀደም የወያኔ ኢላማ ከነበሩት መካከል ነበሩ። ሃይሉ ሻውል ኢትዮጵያዊን ለማቆየት ሲታገሉ፤ ከተለያዩ ሃይላት ጸያፍ ዘለፋና ዛቻ እንዲሁም የስም ማጥፋት ደርሶባቸዋል።

በሃይሉ ሻውል ላይ ፋሺስቱ ወያኔ ብቻ ሳይሆን የተረባረበው፤ በጸረ ወያኔ ፖለቲካ የቆሙ ተቃዋሚ የፖለቲካ መሪዎች (እንደ ብርሃኑ ነጋ ዓይነቱ ሻዕቢያዊ እና ኦነጋዊ ‘ጊላ’)፤

ጋዜጠኞች እና ግለሰቦች ያልወረወሩት አስጸያፊ ድንጋይ አልነበርም። በጣም ዘግናኝና ፈታኝ በሆነ መድረክ ትግሉን ወደ ፊት ለማራመድ ሃይሉ ሻውል የከፈሉት መራራ ትግል እጅግ ብዙ ነበር።

በፋሺስቱ ወያኔ የታገደው ኢትዮጵያ ሕጋዊ ሰንደቃላማችን ተቃዋሚዎች ለማውለብለብ ሲፈሩና የተለያዩ ቀለሞች የያዙ ትርጉማቸው የማይታወቅ ‘መሃረሞችን’ ሲያውለበልቡ፤ ‘ሰማያዊ ቀለም ቀብቶ ሰይጣናዊ ኮከብ በመለጠፍ ወያኔ ያጨማለቀው ባንዴራ አላውለበልብም’ ብለው ማሕበራቸውና ደጋፊዎቻቸው በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ሁሉ ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጡ ሕጋዊውን ሰንደቃላማ ይዘው እንዲወጡ ያደረጉና የታገሉ ብቸኛ ፖለቲከኛ ሰው ሃይሉ ሻውል ነበሩ።

የአማራ ማሕበረሰብ በዘረኞችና በነብሰገዳዮች ወንጀል ሲፈጸምበት፤ ከሚኖርበት ምድር እና ከአገሩ እንደ ባዕድ እየተገፈተረ ሲባረርና ሲገደል’ የአማራው ማሕበረሰብ ብሶት ያስተጋባ ብቸኛ ፖለቲከኛ እና የቁርጥ ቀን ልጅ ሃይሉ ሻውል ነበር! ሃይሉ ሻውል በዚህ ማሕበረሰብ የተደበቀው ወንጀል ለማጋለጥ በጣረ ቁጥር፤ በተቃዋሚ እና በወያኔ ቡቶሎች እና ፖለቲከኞች ብዙ ዘለፋ እና ስም ማጥፋት ቢደርስባቸውም፤ ከቶ ከታገሉለት አላማ ፍንክች ሊያደርጋቸው አልቻለም ነበር።

በአክራሪ ኦሮሞ ብሔረተኛነት ያበዱ እስላማዊ እና ፖለቲካዊ ነብሰገዳይ እና ሽብርተኛ ተገንጣዮች በቢላዋ አማራዎች የገላቸው ሥጋ እየተቆረጠ የገዛ ሥጋቸው እንዲበሉ ሲደረግ፤ ሃይሉ ሻውል “የኢትዮጵያ ሕዝብ እና የተቀዋሚ የዜና ማዕከሎች ዝምታ የመረጡበት ምክንያት ምን ይሆን? ይጥፋ ተብሎ ተበይኖበት ከሆነም፤ አማራውን

ከምድረገጽ ማጥፋት አይቻልም!!” ሲሉ መጠየቃቸው እናስታውሳለን። ይህ ወንጀል ሲፈጸም የተቃዋሚ የዜና ማዕከሎች ግን “ጋዜጠኞች ታሰሩ...” እያሉ ምድር ሲያቀልጡ ሰላመዌ ሰልፍ ሲያደርጉ፤ ሚዲያዎች በጋዜጠኞች መታሰር ብሰት ሲያጣብቡት፤ “የአማራው ዕልቂት” ግን ሰምተው እንዳልሰሙ በመሆን፤ የወንጀሉ ተባባሪዎች ሆነው መቆየታቸው ስጽፋቸውና ስናገራቸው ከነበሩ ቃለ መጠይቆቹ እንባቢዎቹ የምታስታውሱት ነው።

የሃይሉ ሻውል ገድል ሲወጣ የአማራ ብሰትም አብሮ የሚወጣ ነው። በዚህ አጋጣሚ ከላይ የጠቀስኩት በፋሺስቱ ወያኔ አይዘህ ባይነት፤ በኦሊግ (OLF) እና በጃራ የሚመራው እስላማዊ ኦሮሞ ነጻ አውጪ ድርጊት ፈጻሚነት በርዋንዳ እልቂት ያልታየ በኢትዮጵያ ምድር በአማራው ማሕበረሰብ ላይ የተፈጸመው አረሜናዊ ወንጀል መፈጸሙን ያልሰማችሁ ሰዎች እንዳትኖሩ ማስረጃ ማቅረብ ስላለብኝ፤ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን በሞረሽ ወገን የተደገፈ፤ በጋዜጠኛ ሙሉቀን ተስፋው የተዘገበ “የጥፋት ዘመን ከ1983 እስከ 2007 ዓ.ም በዐማራ ሕዝብ ላይ የተፈጸመ ዘር ማጽዳት” በገጽ 56 እንዲህ ተዘግቧል፡-

“አታፈራው ደጀኔ ይምትባል በአህል የምትተዳዳር አማራ በገዳዮቿ እጅ ትገባለች። መጀመሪያም ቢሆን የገዳዮቿን ዓይን የገዛቸው፤ ያለት ንብረትና ሃብት እንደሆነ መረጃውን የሰጡ ሰዎች ይናገራሉ፡ ከዚያም እነዚህ ሰው በላዎች የጭካኔ ስልት ተለማመዱባት።

በመጀመሪያ አሰሯት። ከዚያ ልብሷን አስወልቀው አካላቶቿን አንድ ባንድ መምተር (መቆራረጥ) ጀመሩ።ጡትዋን ቆርጠው እንደትበላው ሰጧት። ከመቀመጫዋም ላይ ሥጋ አንስተው እንዲሁ ራሷ በራሷ እንደትበላ ጋበዟት። ብልቷንም እንደዚሁ ቆራረጡት። በሰው ልጅ መጨረሻ የሚባለውን ስቃይ አሰቃይተው ቆራርጠው ገደሏት።” (ገጽ 56) በአካባቢው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አክራሪ እስላማዊ ቡድኖች እና አነግ ዐማሮችናን በጉድጓድ ወስጥ እንገታቸው ብቻ እስኪቀር ድረስ ከቀበሯቸው በኋላ በድንጋይ ደብድበው ገድለዋል። ይህ በእርግጥ በሐረርጌ ብቻ ሳይሆን በእርሴም ተፈጽሟል። (ገጽ 56)

እንዲህ ያለ ግፍ በአማራው ላይ የተቀባበረ ወንጀል ሲፈጸም ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ጥቂት ከሚባሉት ሰዎች ይህንን ወንጀል ለዓለም ማሕበረሰብ ጋሃድ እንዲሆን ከታገሉት መካከል ኢንጅነር ሃይሉ ነበሩ። ሃይሉ ሻውል አማራን ከሚኖርበት አገሩ እንደ ባዕድ ሲባረር እና ወንጀል ሲፈጸምበት በመጫየቸው ምክንያት፤እንደ አንድ የፖለቲካ መሪ ከፋሺስቱ ወያኔ ጋር ሲደራደሩ፤ ከመለስ ዜናዊ ጋር ሲጨባበጡ በመሰሪ ቡድኖች እና የሚዲያ ሰዎች “አጅግ በሚያስገርም አስጸያፊ የፎቶግራፍ ቁመና በማጣመም” ለወያኔ አኅነበሰ፤ ብለው ስማቸውን እያጠፉ ፖለቲካ ሲሰሩ እና ከዚያም አልፎ “ሃይሉን በወያኔነትም” ሳይቀር የከሰሱ የሚዲያ ሰዎች እና ፖለቲከኞች አይተናል።

በራዥቹ በዚህ አላቆሙም። ቅንጅት ያፈረሱ እነ ብርሃኑ ነጋ እነ አንዳርጋቸው ጽጌ እነ ብርቱካን መዲቅሳ፤ በእነ ታማኝ በየነ፤ በእነ ንእምን ዘለቀ፤ በእነ አበበ በለው፤በእነ አል ማርያም እና በእነ ኤልያስ ክፍሌ አጭብጫቢነትና አራጋቢነት የሃይሉን ሻውል ተክለ ሰውነት ለማንኳስስ ያልደረገ ክፉ ሴራ አልነበረም። በመጨረሻ ሁሉም ቅንጅትን አፍርሰው አማራን በመጨፍጨፍ ወንጀል ወደ እሚከሰሱት ወደ ሻዕቢያ እና ወደ ኦነግ ጉያ ሲወሸቁና የትግል ግምባር ሲመሰርቱ፤ ሃይሉ ሻውል ወያኔ ባባበሰባቸው የስኳር በሽታ እየተሰቃዩ፤ አገሪ ኢትዮጵያ ሞት ወይንም ድል ብለው የፖለቲካታ ታጋዮችን በሃሳብ እየረዱ ከአገር ሳይወጡ እስከ ሕልፈተ ሞታቸው ድረስ የተቻላቸውን ያህል ፋሺስቱ ወያኔ እና የተለያዩ አክራሪ ብሔረተኞችን ታግለዋል። የኢትዮጵያ ሰማይ አስራትን የተካ እንበሳው ሃይሉ ሻውል ከዚህ ዓለም በሞት መለየት የተሰማው ጥልቅ ሃዘን ይገልጻል። ትግሉ ይቀጥላል!

ጌታቸው ረዳ ኢትዮ ሰማይ አዘጋጅ (Editor Ethio Semay) getachre@aol.com